

## የኮሮና ቫይረስ (የኮቪድ-19) በሽታ ምላሽ አሰጣጥን አስመልክቶ የተዘጋጀ መግለጫ

ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 4809 የላብራቶሪ ምርመራ አንድ መቶ አስራ ስድስት (116) ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 4070 ደርሷል። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 76 ወንድ እና 40 ሴት ሲሆኑ የዕድሜ ክልላቸው ከ 3 እስከ 78 ዓመት ውስጥ ይገኛል። በዜግነት ሁሉም ሰዎች ኢትዮጵያውያን ናቸው። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው 101 ሰዎች ከአዲስ አበባ ፣ 6 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል፣ 4 ሰዎች ከደ/ብ/ብ/ሕ ክልል፣ 1 ሰው ከጋምቤላ ክልል፣ 1 ሰው ከአማራ ክልል፣ 1 ሰው ከትግራይ ክልል፣ 1 ሰው ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር እና 1 ሰው ከአፋር ክልል ናቸው።

ከጠቅላላው የላብራቶሪ ምርመራ ውስጥ 37 (24 ከጤና ተቋም እና 13 ከማህበረሰብ በተወሰደ ናሙና) ናሙናዎች በአስክሬን ላይ የተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ ሲሆን አንድ ናሙና ከጤና ተቋም እና አንድ ናሙና ከማህበረሰብ የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። በተጨማሪ አምስት በህክምና ማዕከል ውስጥ በህክምና ላይ የነበሩ ሰዎች ህይወት አልፏል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ የተገኘባቸው እና ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር ሰባ ሁለት (92) ደርሷል። በህልፈተ ህይወታቸው የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እየገለጹን ለቤተሰቦቻቸው መፅናናትን እንመኛለን። ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ዝርዝር ሁኔታ እንደሚከለው ቀርቧል።

ተ.ቁ	የመኖሪያ አድራሻ	ጾታ	ዕድሜ	ማብራሪያ
1	ሶማሊ ክልል	ወንድ	70	በህክምና ማዕከል በህክምና ላይ የነበሩ
2	አዲስ አበባ	ወንድ	68	በህክምና ማዕከል በህክምና ላይ የነበሩ
3	አዲስ አበባ	ወንድ	45	በህክምና ማዕከል በህክምና ላይ የነበረ
4	ድሬዳዋ	ሴት	70	በህክምና ማዕከል በህክምና ላይ የነበሩ
5	ሐረር ክልል	ወንድ	4 ወር	በህክምና ማዕከል በህክምና ላይ የነበረ
6	አዲስ አበባ	ወንድ	85	በጤና ተቋም ላይ የነበሩ
7	አዲስ አበባ	ሴት	40	አስክሬን ምርመራ ላይ ቫይረሱ የተገኘ

በሌላ መልኩ በትላንትናው ዕለት ዘጠና ሶስት (93) ሰዎች (88 ከአዲስ አበባ፣ 2 ከአማራ ክልል፣ 2 ከሶማሊ ክልል እና 1 ሰው ከኦሮሚያ ክልል) ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 1027 ነው።

**በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ የሁኔታ መግለጫ**

አጠቃላይ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	207,023
በሃያ አራት ሰዓት ውስጥ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	4,809
በዛሬው ዕለት በበሽታ መያዛቸው በላብራቶሪ የተረጋገጠ	116
በአሁኑ ሰዓት ቫይረሱ ያለባቸው	2,969
በፀና የታመሙ ሰዎች ቁጥር	32
አዲስ ያገገሙ	93
በአጠቃላይ ያገገሙ	1,027
በዕለቱ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች	7
በአጠቃላይ በበሽታው ሕይወታቸው ያለፈ	72
ወደ ሀገራቸው የተመለሱ	2
እስከ አሁን ድረስ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር	4,070

**በአሁኑ ጊዜ የኮሮና ቫይረስ በሽታ በሕብረተሰቡ ውስጥ የተሰራጨ በመሆኑ ማንኛውንም የቀብር ስነ-ስርዓት ውስን የቤተሰብ አባላት በተገኙበት በጥንቃቄ በመፈጸም ሊፈጠር የሚችለውን የሰው መሳባሰብ በማስቀረት የበሽታውን ስርጭት እንግታ፤ ተጨመረ ሰው በእኛ ምክንያት በቫይረሱ እንዳይያዝ የበኩላችንን እንወጣ!**

የላብራቶሪ ምርመራ ናሙናዎች ከተለያዩ ይበልጥ ተጋላጭ ከሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች፣ ከጤና ተቋማት፣ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ ካላቸው ሰዎች እንዲሁም በአስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ውስጥ ካሉ ሰዎች ተወስዶ የተከናወነ ነው።

በማንኛውም ሰዓት ጥቆማ ለመስጠትና መረጃ ለማግኘት እንዲሁም በቫይረሱ መያዛቸው ከተረጋገጡ ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ ያላቸው ግለሰቦች ሪፖርት ለማድረግ በነፃ የስልክ መስመር 8335 ወይም በ952 ወይም በመደበኛ የስልክ ቁጥር 0118276796 በመደወል ወይም በኢሜል አድራሻችን [ephieoc@gmail.com](mailto:ephieoc@gmail.com) በመጠቀም ወይም ባሉበት ክልል በተዘጋጁ ነፃ የስልክ መስመሮች በመደወል ሪፖርት እንዲያደርጉ ወይም በአካባቢው ለሚገኙ ጤና ተቋማት በስልክ እንዲያሳውቁ እንጠይቀለን።

ዶ/ር ሊያ ታደሰ



የጤና ሚኒስቴር፣ ኢትዮጵያ  
MINISTRY OF HEALTH, ETHIOPIA



የጤና ሚኒስትር  
ሰኔ 12 ቀን 2012 ዓ.ም



የጤና ሚኒስቴር፣ ኢትዮጵያ  
MINISTRY OF HEALTH, ETHIOPIA



ለበለጠ መረጃ በነፃ የስልክ መስመር **8335 ወይም 952** ይደውሉ

[www.ephi.gov.et](http://www.ephi.gov.et) | [ephioc@gmail.com](mailto:ephioc@gmail.com) [www.facebook.com/ephipage](http://www.facebook.com/ephipage) | [www.facebook.com/ethiopiafmoh](http://www.facebook.com/ethiopiafmoh)